

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

፶ ዓ.ሁለተኛ ዓመት ቁጥር ፻፱፱
አዲስ አበባ መስከረም ፲፩ ቀን ፪ሺ፱ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

22nd Year No. 109
ADDIS ABABA ,21st September 2016

<u>ማውጫ</u>	<u>CONTENT</u>
<p>አዋጅ ቁጥር ፱፻፹፪/፪ሺ፰ ዓ.ም</p> <p>የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ.....ገፅ ፱ሺ፲፻፵፯</p>	<p>Proclamation No. 982/2016</p> <p>The amendment of Proclamation to the Federal Auditor General re-establishment Proclamation.....page 9347</p>
<p>አዋጅ ቁጥር ፱፻፹፪/፪ሺ፰</p> <p><u>የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ</u> <u>የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ</u> <u>አዋጅን እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ</u></p> <p>የአዲት ሥርዓትን ማጠናከር መንግሥት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በሚገባ ለመምራትና ለማስተዳደር የሚያስፈልገውን አስተማማኝ መረጃ በማግኘት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ፤</p> <p>በልዩ ልዩ የልማትና አስተዳደር መስኮች የተሰማሩ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች የገንዘብ አስተዳደር ተገቢውን የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት የተከተለ የገቢ አሰባሰባቸው የወጪ አፈቃቀዳቸውና የንብረት አስተዳደራቸው የመንግሥት ሕግንና መመሪያን ተከትሎ የተፈጸመ መሆኑንና ዕቅድና ነገራዊ ማቆሚያውንም በቅልጥፍና እና ኢኮኖሚያዊ በሆነ መንገድ በማከናወን የሚጠበቅባቸውን ግብ ማሟላታቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ በመሆኑ፤</p> <p>በመንግሥት መዋቅር ውስጥ በሚገኙ ልዩ ልዩ የፌዴራሉ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ ተጠያቂነትን፣ ግልጽነትን እና መልካም አስተዳደርን</p>	<p>PROCLAMATION No. 982/2016</p> <p><u>A PROCLAMATION TO RE-ESTABLISH THE OFFICE OF THE FEDERAL AUDITOR GENERAL</u></p> <p>WHERE AS, strengthening the audit system in the country plays an important role in providing reliable data useful for the effective management and administration of the national economy;</p> <p>WHERE As, it is necessary to ascertain that the financial management of the federal Government offices and organizations in various developmental and administrative activities follow proper accounting procedures, that the manner of revenue collection, fund disbursement and property management is in accordance with government rules and regulations, and that their plan and program are carried out efficiently and economically with a view to attaining their objectives:</p> <p>WHERE AS, audit is an effective instrument in reflecting the new democratic system by ensuring proper accountability in the various Federal Government offices and organizations within the State structure;</p>

ለማስፈን አዲት ዓይነተኛ መሣሪያ በመሆኑ፤

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት የኢኮኖሚ ፖሊሲን በሚገባ ተግባራዊ ማድረግ ይቻል ዘንድ በፌዴራላዊ መንግሥት ይዞታ ሥር የሚገኙ የአስተዳደር፣ የልማትና የአገልግሎት መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች በብቃት ለመቆጣጠር በተጠናከረና ዘመናዊ በሆነ የአዲት ተግባር መታገዝ ያለበት በመሆኑ፤

ለዚህ የፌዴራል ዋና አዲተሩንና የመ/ቤቱን የሙያ ነፃነት፣ አሠራርና አደረጃጀት ይበልጥ ማሻሻልና ማጠናከር በማስፈለጉ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ ፶፭ (፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌ

፩.አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ ቁጥር ፱፻፹፪/፪ሺ፰” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

፩/ “ምክር ቤት” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፤

፪/ “የፌዴራል ዋናው አዲተር” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፻፩ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ መሠረት የተሾመ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ዋናው አዲተር ነው፤

፫/ “መስሪያ ቤቱ” ማለት የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ነው፤

WHERE AS, it is necessary that the Ethiopian Federal Democratic Republic economic policy be supported by a modern and reliable audit system in order to ascertain proper implementation through effective monitoring of administrative, developmental and service rendering institutions in the Federal Public Sector,

WHERE AS, in order to realize these objectives፣ the need for further improving and enhancing the independence of the Federal Auditor and his office;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federa Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

PART ONE
General

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “the amendment of Proclamation of the Federal Auditor General Proclamation No. 982/2016.

2. Definition

In this Proclamation:

1/“Council” means House of the Peoples’ Representatives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;

2/ “Federal Auditor General” means a person appointed as Auditor General of Federal Democratic Republic of Ethiopia as provided in sub Article (4) of Article 101 of the Constitution of Federal Democratic Republic of Ethiopia;

3/ “Office” means the Office of the Federal Auditor General.

4/ “Federal Government Offices” mean Ministry,

- ፬/ “የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት” ማለት ማኒስቴር፣ ኮሚሽን፣ ባለሥልጣን፣ ተቋም፣ ኤጀንሲ ወይም ማናቸውም ሌላ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ነው።
- ፭/ “ድርጅት” ማለት ማናቸውም በሙሉ ወይም በከፊል የፌዴራል መንግሥት የሆነ የማምረቻ፣ የማከፋፈያ፣ የአገልግሎት ሰጭ ወይም ሌላ የንግድ ድርጅት ነው።
- ፮/ “የሊጋሾችና አበዳሪዎች ሂሳብ” ማለት የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም ድርጅት በዓይነት ወይም በጥሬ ገንዘብ ከሊጋሾችና ከአበዳሪው የተቀበለው ስጦታ፣ እርዳታ ወይም የብድር ሂሳብ ነው።
- ፯/ “ማኒስቴር” ማለት የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ማኒስቴር ነው።
- ፰/ “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵፯(፩) የተመለከተው ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባ እና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮችን ይጨምራል።
- ፱/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው ድርጅት ነው።
- ፲/ በወንድ ጾታ የተገለጸው ማንኛውም ድንጋጌ የሴትንም የታ ይጨምራል።

፫. የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፯፻፷፱/፪ሺ፪ ስለማሻሻል

፩/ የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፯፻፷፱/፪ሺ፪ን ለማሻሻል የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ከዚህ በኋላ “መሥሪያ ቤት” እየተባለ የሚጠራ በኢትዮጵያ

Commission, Agencies, Authority, Institutions, or any other Federal Government Office;

5/“ Organization” means any production, distribution, service rendering, regulatory or any other trading organization wholly or partially owned by the Federal Government;

6/ “donors and lenders account” means donation or support received in cash or in kind from donors or lenders by Federal Government Offices or Organizations;

7/ “ministry” means ministry of Finance and Economic Cooperation;

8/“region” means any state specified under Article 47(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa and Dire Dawa city administrations;

9/”person” ” means any natural or juridical person;

10/ any expression in the masculine gender includes the feminine;

3. Amendment of the Proclamation No.669/2010 issued to establish the Office of the Federal Auditor General

1/ Proclamation No.669/2010 issued to establish the Office of the Federal Auditor General of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (hereinafter “the Office of the Federal Auditor General”) as provided for Article 101 (4) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, is hereby amended.

ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፩፻፩ (፱) በተመለከተው መሠረት የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ ፱ሺ፫፻፵፱ ራል መንግሥት አካል ሆኖ እንደገና ተቋቁሟል፤

፪/ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ዋና መስሪያቤት አዲስ አበባ ሆኖ ለሥራው አስፈላጊ በሆነ ቦታ ሁሉ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤት ይኖረዋል፡፡

፬. የመሥሪያ ቤቱ ዓላማዎች

መሥሪያ ቤቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩/ የፌዴራል መንግሥት ዕቅዶችና በጀት በሚገባ ለመምራትና ለማስተዳደር የሚያስፈልገውን አስተማማኝ መረጃ ለማግኘት የሚረዳ የኦዲት ሥርዓትን ማጠናከር፤

፪/ የፌዴራል መንግሥት ገንዘብና ንብረት በወጡት ሕጎችና ደንቦች መሠረት መሰብሰቡን፣ መጠበቁን እና በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን ማረጋገጥ እና የደረሰበትን ውጤት ለምክር ቤቱ ሪፖርት ማቅረብ፤

፫/ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና ድርጅቶች ላይ የፋይናንስ፣ የክዋኔ የአካባቢ ጥበቃ፣የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ የቁጥጥር ኦዲቶች፣ልዩ ኦዲቶች እና ሌሎች ኦዲቶችን ማካሄድ፤

፬/ አግባብነት ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር የሂሳብ አያያዝና የኦዲት ሙያ እንዲያድግና እንዲጠናከር ጥረት ማድረግ፤

፭/ በሂሳብ አያያዝና በኦዲት ሙያ ላይ ለተሰማሩት የክልል እና የፌዴራል መንግሥት መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ሙያዊ እገዛና ምክር መስጠት፤

2/ The Head Office of The Office of the Federal Auditor General shall be in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere as may be necessary.

4. Objectives of the Office

The office has the following objectives:

1/ strengthen an audit system required for a reliable information necessary for the proper management and administration of the plans and budget of the Federal Government;

2/ ascertain that all receivable money and property of the Federal Government are collected, preserved and used properly, in accordance with the laws and regulations of the Federal Government and report same to the council;

3/ undertake a financial, performance, environment, information technology, control, special and other audits of the offices and organizations of the Federal Government.

4/ make efforts, in cooperation with concerned other organs, to promote and strengthen accounting and audit profession.

5/ give professional assistance and advice to Regional and Federal Offices and organizations engaged in accounting and audit professions;

6/ draw up a standard of auditing by which accounts of the offices of the Federal Government shall be examined and follow up the implementation of same.

፮/ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሂሳብ የሚመረመርበትን የኦዲት ደረጃ (ስታንዳርድ) ማውጣትና ተግባራዊ መሆኑን መከታተል፡፡

ክፍል ሁለት

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት ሥልጣንና ተግባር

፭. የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት ሥልጣንና ተግባር

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት በሕግ የተሰጠውን ተግባር ለማከናወን የሚያስፈልገው ሥልጣን ሁሉ ይኖረዋል፡፡ በዚህ አጠቃላይ ድንጋጌ ሳይወሰን የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት፡-

፩/ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና ድርጅቶችን ሂሳብ ኦዲት ያደርጋል፤ ያስደርጋል፤

፪/ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና ድርጅቶችን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሥርዓት፣ አጠቃቀምና አስተዳደር ኦዲት ያደርጋል፤ ያስደርጋል፤

፫/ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ያስገኙት ውጤት ሕጉን የተከተለ፣ ኢኮኖሚያዊ በሆነ አሠራር የተፈጸመ መሆኑንና ተፈላጊውን ግብ መምታቱን ለማረጋገጥ እንደአስፈላጊነቱ የክዋኔ ኦዲት ያደርጋል፤ ያስደርጋል፤

፬/ የመንግሥትንና የሕዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲባል የግል ወይም የሕዝባዊ ድርጅቶችን ኦዲት

PART TWO

POWERS AND DUTIES OF THE OFFICE OF THE FEDERAL AUDITOR GENERAL

5. Duties of the Office of the Federal Auditor General

The Office of the Federal Auditor General shall have all the powers necessary for the performance of its functions. Without limiting the generality of the foregoing, the Office of the Federal Auditor General shall:

- 1/ audit or cause to be audited the accounts of the Federal Government offices and organizations,
- 2/ audit or cause to be audited the Information Technology Systems, Utilization and Administration of the Offices of the Federal Government and Organizations.
- 3/ audit or cause to be carried out, as may be necessary performance audit in order to ensure that the performance of Federal Government offices and organizations is in accordance with the law, economically, sound and has attained the desired objectives.
- 4/ audit or cause to be carried out as may be necessary accounts of private or public organizations to protect Government and public interest.
- 5/ audit or cause to be audited donations, grants and loans made to Federal Government Offices and Organizations.
- 6/ report audit finding to the head of the audited Federal Government office and organization, as the case may be, the result of the audits performed in accordance with of Sub-Articles (1),(2),(3),(4) and (5) of this Article, the result of the audits performed shall also

ያደርጋል፣ ያስደርጋል፣

፭/ ለፌዴራል መንግሥቱ መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች የተለገሱ እርዳታዎችን ወይም ስጦታዎችን ፣ እንዲሁም ብድርን ኦዲት ያደርጋል፣ ያስደርጋል

፮/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጾች (፩)፣ (፪)፣ (፫)፣ (፬) እና (፭) በተመለከተው መሠረት ያከናወነውን የኦዲት ውጤት እንደነገሩ ሁኔታ ለመሥሪያ ቤቱ ወይም ለድርጅቱ የበላይ ኃላፊ ያሳውቃል፡፡

፱ሺ፫፻፵፱ ኦል ዋና ኦዲተሩ የምርመራው ውጤት ወንጀል መፈጸሙን የሚያሳይ ሆኖ ሲገኝ ለሚመለከተው አካል ወዲያውኑ ያሳውቃል፤

፯/ጉዳዩ ከሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶች ጋር በመመካከር የሂሳብና የንብረት ኦዲት ሥርዓትና ደረጃን የሚመለከቱ መመሪያዎችን ያወጣል፤

፰/ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የማናቸውም ፌዴራል መሥሪያ ቤት የውስጥ ኦዲተሮች የመሥሪያ ቤታቸውን ሂሳብና ንብረት በመመርመር ውጤቱን እንዲገልጹለት ሊያደርግ ይችላል፤

፱/ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር እንደአስፈላጊነቱ ለውስጥ ኦዲተሮች ሥልጠና ይሰጣል፤

፲/ አንድ ሂሳብ ወንጀል ባለበት ሁኔታና ታማኝነት በጎደለው አኳኋን መያዙን ለማመን ምክንያት ያለው እንደሆነ ይህንን ሂሳብ የሚመለከቱ ጽሑፎች፣ መዘክሮች፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው መረጃዎች ላይ ያሽጋል፤

፲፩/ የገንዘብና የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ስለገንዘብ አጠባበቅ የሂሳብ አያያዝና የንብረት አስተዳደር በተመለከተ በሚያዘጋጀው መመሪያዎች ላይ አስፈላጊውን ምክር ይሰጣል፤

be immediately submitted to the concerned body, where it indicates the commission of a crime;

7/ issue directives, in cooperation with other concerned offices regarding accounts and property auditing procedures and standards;

8/ where it is necessary, require internal auditors of any Federal Government offices to audit the accounts and property of their offices and report the finding;

9/ where it is necessary, train internal auditors in cooperation with the concerned organs;

10/ where it has reason to believe that any account has been kept in a criminal and dishonest manner, impound such books, documents, ledgers, vouchers and other materials related to such account;

11/ shall give the necessary advice on the financial and accounting regulations to be prepared by the Ministry of Finance and Economic Co-operation,

12/ make efforts, in cooperation with other concerned Federal and regional Offices, with a view to promote the Accounting and Auditing Profession; and ensure that the development of the Accounting and Auditing Profession of the Federal Government is in the right direction;

13/ maintain closer contact and cooperation with the Audit and Control Offices of the Regional Governments with a view to enhance the development of auditing;

፲፪/ከሌሎች ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የፌዴራል መንግሥትና የክልል መስሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር የሂሳብ አያያዝ እና የኦዲት ሙያ ትክክለኛውን ፈር ይዞ እንዲዳብር ጥረት ያደርጋል፤

፲፫/ ከክልል የኦዲት መ/ቤቶች እና ቁጥጥር ቢሮዎች ጋር የኦዲት ተግባር የሚዳብርበትን ሁኔታ በተመለከተ የቅርብ የሥራ ግንኙነትና ትብብር ያደርጋል፤

፱ሺ፫፻፵፱

፲፬/የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩፣፪፣፫፣፬፣፭ እና ፮ መሠረት የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸውን ኦዲተሮች በመመልመል ኦዲት ሲያስደርግ ኦዲቱ ደረጃውን የጠበቀ ስለመሆኑ የመቆጣጠርና የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት፡፡ ዝርዝር አፈጻጸሙን በተመለከተ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት መመሪያ ያወጣል፡፡

፲፭/የኦዲት ሙያተኞች ማሰልጠኛ ማዕከል ያደራጃል

ክፍል ሦስት

፮.የፌዴራል ዋና ኦዲተር አሻሻያና ተጠሪነት

፩/ የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መስሪያ ቤትን የሚመራ ዋና ኦዲተር በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሾማል፤

፪/ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ተጠሪነት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናል፡፡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሥራ ላይ በማይሆንበት ጊዜ ተጠሪነቱ ለፌዴራል

14/ where the Office of the Federal Auditor General cause an as per Sub- Articles (1),(2),(3),(5),(6) and (7) of this Article by recruiting competent authorized auditors; it shall assume responsibility for the quality of audit carried ot under such arrangement. The Office of Federal Auditor General shall issue detailed directive for implementation of this provision.

15/shall establish the professional auditors training center;

PART THREE

6. Appointment and Accountability of the Federal Auditor General

1/ The Federal Auditor General who heads the Office of the Federal Auditor General shall be appointed by the Council of the House of Peoples’ Representatives upon recommendation by the Prime Minister;

2/ The Federal Auditor General shall be accountable to the Council of the House of Peoples’ Representatives and, between sessions shall be accountable to the president of the Federal Republic.

7. Appointment of the Deputy Federal Auditor Generals.

There shall be four Deputy Federal Auditor Generals who shall be appointed by the council of the House of Peoples’ Representatives upon recommendation by the Prime Minister and who shall assist the Federal Auditor General.These shall be Deputy Auditor General for Regularity Audit, Deputy Auditor General for Performance Audit, Deputy Auditor General for Audit Quality, Research and Training and Deputy Auditor General for support service.

ሪፐብሊኩ ፕሬዚዳንት ይሆናል፡፡

፮. ስለምክትል ዋናው አዲተሮች አሻሻያ

የፌዴራል ዋናው አዲተርን የሚረዱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሾሙ አራት የፌዴራል ምክትል ዋና አዲተሮች ይኖራሉ፡፡ እነዚህም የሬጉላሪቲ አዲት፣ የከዋኔ አዲት፣ የአዲት ጥራት፣ ምርምርና ሥልጠና እና የድጋፍ አገልግሎቶች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተሮች ናቸው፡፡

፯. ለሹመት የሚያበቁ መመዘኛዎች

ለሹመት የሚያበቁ መመዘኛዎች የሚከተሉት ይሆናሉ፡-

- ፩/ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ፤
- ፪/ ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ተገዥ የሆነ፤
- ፫/ በአዲት ሥራ ወይም አግባብነት ባለው ሌላ ሙያ የሰለጠነ እና በመንግሥት የአዲት ሥራ ሰፊ እውቀትና ልምድ ያለው፤
- ፬/ በታታሪነቱ፣ በታማኝነቱ እና በሥነ ምግባሩ መልካም ስም ያተረፈ፤
- ፭/ በወንጀል ጥፋት ተከሶ ያልተፈረደበት፤
- ፮/ ሥራውን ለመሥራት የሚያስችል የተሟላ ጤንነት ያለው፤
- ፯/ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ገለልተኛ የሆነ፡፡

፱. ተመድቦ ስለመሰራት

ተሻሻያዎቹ በሥራ ዘመናቸው ማብቂያ ላይ እድሜያቸው ለጡረታ ያልደረሰ ከሆነ በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወይም ድርጅቶች ውስጥ ተመድበው እንዲሰሩ ሁኔታዎች ይመቻቸላቸዋል፡፡

8. Criteria for Appointment

The following are criteria for appointment:

- 1/ shall be an Ethiopian Citizen.
- 2/ committed to abide by the provisions of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
- 3/ qualified in auditing or related field with extensive experience in and knowledge of public auditing and finance
- 4/ a person of proven integrity, hardworking and good ethical behavior.
- 5/ no previous court ruling against for criminal proceedings.
- 6/ is in good condition of health to carry out his duties.
- 7/ Political neutrality.

9. Being assigned in Government Offices

Upon vacating their offices at the end of their term appointees shall be assigned to work in government offices and organizations provided that they have not attained pension age.

10. Tenure of service

- 1/ The term of Office of the Federal Auditor General and his deputies shall be six years.
- 2/ Notwithstanding sub-article (1) of this Article the Federal Auditor General and his deputies may be appointed for another term.

11. Removal of the Federal Auditor General and his Deputies

The Federal Auditor General and his deputies may be removed from Office under the following conditions:

- 1/ inability to perform their duties due to apparent health

፲. የሥራ ዘመን

- ፩/ የዋና አዲተርና ምክትሎቹ የሥራ ዘመን ስድስት ዓመት ይሆናል፤
- ፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተገለጸው የሥራ ዘመን ካበቃ በኋላ የዋና አዲተርና ምክትሎቹ እንደገና ሊሾሙ ይችላሉ፡፡

፲፩. ተሻሻሎች ከኃላፊነት የሚነሱበት ሁኔታ

ዋና አዲተርና ምክትል ዋና አዲተሮች በሚከተሉት ሁኔታዎች ከኃላፊነት እንዲነሱ ሊደረግ ይችላል፡-

- ፱ሺ፫፻፵፱ ፡፡ በሕመም ምክንያት ሥራውን በሚገባ ለማከናወን የማይችል መሆኑ ሲረጋገጥ፤
- ፪/ ግልፅ የሆነ የሥራ ችሎታ ማነስ መኖሩ ሲረጋገጥ፤
- ፫/ በሥራው ላይ በሚያሳየው ቸልተኝነት ጥፋተኛ ሲሆን ወይም ምግባረ ብልሹ ሆኖ ሲገኝ፤
- ፬/ ሙስና መሥራቱ ወይም ህግን የሚፃረር ሌላ ድርጊት መፈፀሙ ሲረጋገጥ፤
- ፭/ የጡረታ ዕድሜ ላይ ሲደርስ፤
- ፮/ የሥራ ዘመኑ ሲያበቃ፤
- ፯/ ቀጣይነት ባለው የጤና ጉድለት ወይም በሌላ ምክንያት በገዛ ፍቃዱ ሥራውን ለመልቀቅ በጽሁፍ ሲጠይቅ፤
- ፰/ ከንዑስ አንቀጽ ፩፣፪፣፫፣፬ እና ፯ ያሉት ተፈጻሚ የሚሆኑት ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በሚቋቋም ኮሚቴ ተጣርቶ ሲረጋገጥና ለምክር ቤቱ ቀርቦ በሁለት ሶስተኛ ድምፅ የምክር ቤቱን ውሳኔ ሲያገኝ ይሆናል፡፡

፲፪. ክፍት ቦታ

- ፩/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፩ ውስጥ በተገለጹትና

- condition ;
- 2/ incompetence;
- 3/ lack of commitment to discharge their responsibilities and for reasons of unethical practice;
- 4/ involvement in corruption and/or committing unlawful act;
- 5/ attained pension age;
- 6/ end of tenure of service;
- 7/ written request for resignation due to prolonged poor health and other sufficient reason;
- 8/ the provisions of Sub Articles 1-4 and 7 of this Article shall be effected upon investigation and confirmation by the committee of the House constituted for this purpose and when decided by 2/3 vote of the House of Peoples' Representatives.

12. Vacancies

- 1/ regularity audit operations, Performance audit operations, Audit Quality and Research Operations deputy Auditors General shall respectively serve as acting Auditor General for a maximum of three months if the position of Auditor General is vacant due to the reasons mentioned in Article 11 above and for reasons of death.
- 2/ In the absence of the Audit Operations Deputy Auditors General, the Support Services Deputy Auditor General shall act as Auditor General for the duration mentioned in sub-article (1) above.
- 3/ In the absence of all Deputies the Speaker of the House of the Peoples' Representatives shall select and assign from amongst the Audit Directors for the duration mentioned in Sub-Article (1) above.

በሞት ምክንያት የፌዴራል ዋና አዲተር በሌለ ጊዜ የሬጉላሪቲ አዲት፣ የክዋኔ አዲት እና የአዲት ጥራት፣ ምርምርና ሥልጠና ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተሮች በቅደም ተከተል ከሦስት ወር ላልበለጠ ጊዜ ተክቶ ይሠራሉ።

፪/የአዲት ዘርፎችን የሚመሩ ምክትል ዋና አዲተሮች በሌሉ ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተር በንዑስ አንቀጽ ፩ ለተጠቀሰው ጊዜ የፌዴራል ዋና አዲተሩን ተክቶ ይሠራሉ።

፫/የፌዴራል ዋና አዲተርና የምክትል ዋና አዲተሮች ቦታ በተመሳሳይ ጊዜ ክፍት የሆነ እንደሆነ የምክር ቤቱ አፈገብኞ ከአዲት ዳይሬክተሮች አንዱን በንዑስ አንቀጽ ፩ ፱ሺ፫፻፵፱ ጠቀሰው ጊዜ መድቦ ሊያሠራ ይችላል።

ክፍል አራት

የፌዴራል ዋናው አዲተር እና የፌዴራል ምክትል ዋና አዲተሮች ሥልጣንና ተግባር

፲፫. የፌዴራል ዋና አዲተር ሥልጣንና ተግባር

የፌዴራል ዋና አዲተር የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ በመሆን በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ ለመሥሪያ ቤቱ የተሰጠውን ሥልጣንና ተግባር በሥራ ላይ ከማዋል በተጨማሪ ከዚህ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ (፩)፣ (፪)፣ (፫)፣ (፬)፣ (፭) እና (፮) መሠረት ስለሚከናወነው ምርመራና ስለመሥሪያ ቤቱ ሥራዎች አጠቃላይ ዓመታዊ ሪፖርት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል። ምክር ቤቱ በሥራ ላይ በማይሆንበት ጊዜ ለፌዴራል ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ያቀርባል።

፪/የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የፌዴራል መንግሥት ያለፈውን በጀት ዓመት ገቢና ወጪ

PART FOUR

POWERS AND DUTIES OF THE FEDERAL AUDITOR GENERAL AND DEPUTY AUDITOR GENERALS

13. Powers and Duties of the Federal Auditor General

The Federal Auditor General shall be the head of the Office of the Federal Auditor General and shall in addition to implementing the powers and duties of the office of the Federal Auditor General Provided for under Article 5 of this Proclamation, have the following powers and duties:

1/ Submit a consolidated annual audit report performed under sub-Articles (1), (2), (3), (4), (5) and (6) of Article 5 and on the activities of the Office of the Federal Auditor General to the Council of the House of Peoples' Representatives and between sessions, to the President of the Federal Republic;

2/ review the annual report which the Ministry of Finance and Economic Co-operation shall submit to it, within six months from the end of budget year, .concerning the Federal Government receipts and expenditures, assets and liabilities as well as the financial statistical data;

3/the Auditor General shall comment on the annual report within four months of receipt, and submit his comments thereon to the Ministry; include same in his annual report to be submitted to the Council of the House of Peoples' Representatives.

4/ include the objections and comments raised by the organs notified under Article 5(7) of this Proclamation in the report indicated in sub-Article (1) of this Article where they appear to him unsatisfactory;

ሂሳብ፣ሀብትና ዕዳ እንዲሁም የመንግሥት ገንዘብ ነክ የሆኑ መረጃዎችን የሂሳብ መግለጫዎች የበጀት ዓመቱ እንደተጠናቀቀ በስድስት ወር ውስጥ ዘግቶ ለምርመራ ለፌዴራል ዋና ኦዲተር ይልካል።

፫/ ዋና ኦዲተሩም የሂሳብ ዘገባው በደረሰው በ ፬ ወር ጊዜ ውስጥ ምርምራ በማድረግ ሪፖርቱን ከነአስተያየቱ ለሚኒስቴሩ ይልካል፤ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያቀርበው ዓመታዊ ሪፖርት ውስጥ ሪፖርቱ እንዲካተት ያደርጋል፤

፬/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፯ መሠረት ውጤቱን እንዲያውቁ የተደረጉት አካላት የሰጡት አስተያየትና ያቀረቡት ተቃውሞ አጥጋቢ ያለመሆኑን የገመተ እንደሆነ ይህን በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩)

፱ሺ፫፻፵፱ ላቀሰው ሪፖርት ውስጥ ያስገባል፤

፭/ተግባሩን በሚገባ ለማከናወን በሚያስችል አኳኝን መሥሪያ ቤቱን ያደራጃል፤

፮/የመሥሪያ ቤቱን በጀት አዘጋጅቶ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤

፯/የመ/ቤቱን መዋቅርና የደመወዝ ስኬል በማዘጋጀትና በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት በማፀደቅ የሠራተኞችን ደመወዝና የጥቅማ ጥቅምሞቻቸውን ክፍያ ይፈጽማል፤ዝርዝር አፈጻጸሙን በተመለከተ ምክር ቤቱ ደንብ ያወጣል።

፰/በፌዴራል ፐብሊክ ሠርቪስ ህግና ደንብ ውስጥ የተመለከቱትን መሠረታዊ ዓላማዎች ጠብቆ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ መሠረት ለመሰሪያ ቤቱ አስፈላጊ የሆኑ የሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤

፱/ለሥራው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በቂ መመሪያ

5/ organize the office of the Federal Auditor General so as to properly carry out his duties;

6/ Prepare and submit the budget of the Office of the Federal Auditor General to the Council of the House of Peoples’ Representative and implement same upon approval;

7/ shall prepare and submit the organization structure and salary scale of the Office and effect payment of their salary and benefits when approved by the House of the Peoples’ Representative; the House of People’s Representative shall issue regulation for implementation of this provision.

8/ hire and administer the necessary staffs based on the rules and regulations enacted by the House of the Peoples’ Representatives and based on the basic objectivities of the Federal Public Service.

9/ Where it is necessary, delegate with the necessary instruction, private auditors or other professionals to carry out audits;

10/ design and implement cost effective government audit practices and carry out inter regional audit incooperation with concerned Audit Offices when it is necessary.

14. Powers and Duties of the Deputy Auditors Generals

1/ Powers and duties of RegularityAudit Operation Sector Deputy Auditor General:

a) shall assist the Federal Auditor General by planning, Organizing, leading, coordinating and supervising regularity audit activities of the office;

b) shall carryout duties of the Auditor General in his absence except signing of the audit Report

በመስጠትና በመቆጣጠር የአዲት ሥራ እንደአግባቡ በግል አዲተሮች ወይም በሌሎች ባለሙያዎች እንዲከናወን ይወክላል፤

፲/በሀገሪቱ የመንግሥት አዲት በአነስተኛ ወጪ የሚካሄድበትንና በርካታ ክልሎችንና መስሪያ ቤቶችን ሊያሳትፉ የሚችሉ ተሽጋጋሪ አዲተሮችን ከሚመለከተው ጋር በመመካከር ያከናውናል፡፡

፲፬.የፌዴራል ምክትል ዋና አዲተሮች ሥልጣንና ተግባር

፩/ የፊላሪቲ አዲት ሥራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተር ሥልጣን እና ተግባር፡-

ሀ) የመሥሪያ ቤቱን የፊት-ላሪቲ አዲት ሥራዎች በማቀድ፣ በማደራጀት፣ በመምራት፣ በማስተባበር እና በመቆጣጠር የፌዴራል ዋና አዲተሩን ይረዳል፤

ለ) ለምክር ቤቱ በሚቀርቡት የመንግሥት ረገጥ ዘገባ (የተጠቃለለ ፈንድ ሂሳብ)፣ የመሥሪያ ቤቱን ሥራዎች የሚያመለክት ዓመታዊ ዘገባና ልዩ ዘገባዎች ከመፈረም በስተቀር የፌዴራል ዋና አዲተር በሌለ ጊዜ ተክቶት ተግባራቱን ያከናውናል፤

ሐ) በፌዴራል ዋናው አዲተሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

፪/የክዋኔ አዲት ሥራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተር ሥልጣን እና ተግባር፡-

ሀ) የመሥሪያ ቤቱን የክዋኔ አዲት ሥራዎች በማቀድ፣ በማደራጀት፣ በመምራት፣ በማስተባበር እና በመቆጣጠር የፌዴራል ዋና አዲተሩን ይረዳል፤

ለ) ለምክር ቤቱ በሚቀርቡት የመንግሥት ሂሳብ ዘገባ (የተጠቃለለ ፈንድ ሂሳብ)፣ የመሥሪያ ቤቱን ሥራዎች የሚያመለክት

on the consolidated account of the government and annual Performance report of the office to be presented for the parliament.

c) shall carryout other duties assigned by the Federal Auditor General.

2/ Powers and duties of Performance Audit Operation Branch Deputy Auditor General:

a) shall assist the Federal Auditor General by planning, Organizing, leading, coordinating and supervising Performance audit activities of the office;

b) shall carryout duties of the Auditor General in his absence except signing of the audit Report on the consolidated account of the government and annual Performance report of the office to be presented for the parliament;

c) shall carryout other duties assigned by the Federal Auditor General.

3/ Powers and duties of Audit Quality and Research Operation Branch Deputy Auditor General:

a) shall assist the Federal Auditor General by planning, Organizing, leading, coordinating and supervising Audit Quality and Research activities of the office;

b) shall carryout duties of the Auditor General in his absence except signing of the audit Report on the consolidated account of the government and annual Performance report of the office to be presented for the parliament.

ዓመታዊ ዘገባና ልዩ ዘገባዎች ከመፈረም በስተቀር የፌዴራል ዋና አዲተር በሌላ ጊዜ ተክቶት ተግባራቱን ያከናውናል፤

ሐ) በፌዴራል ዋናው አዲተሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

፫/ የአዲት ጥራት፣ ምርምርና ሥልጠና ሥራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተር ሥልጣን እና ተግባር፡-

ሀ) የመሥሪያ ቤቱን የአዲት ጥራት፣ ምርምርና ሥልጠና ሥራዎች በማቀድ፣ በማደራጀት፣ በመምራት፣ በማስተባበር እና በመቆጣጠር የፌዴራል ዋና አዲተሩን ይረዳል፤

ለ) ለምክር ቤቱ በሚቀርቡት የመንግሥት ሂሳብ ዘገባ (የተጠቃለለ ፈንድ ሂሳብ)፣ የመሥሪያ ቤቱን ሥራዎች የሚያመለክት ዓመታዊ ዘገባና ልዩ ዘገባዎች ከመፈረም በስተቀር የፌዴራል ዋና አዲተር በሌላ ጊዜ ተክቶት ተግባራቱን ያከናውናል፤

፬ሺ፫፻፵

ሐ) በፌዴራል ዋናው አዲተሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

፬/ የድጋፍ አገልግሎቶች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተር ሥልጣንና ተግባራት፡-

ሀ) የመሥሪያ ቤቱን የድጋፍ አገልግሎቶች ዘርፍ ሥራን በማቀድ፣ በማደራጀት፣ በመምራት፣ በማስተባበር እና በመቆጣጠር የፌዴራል ዋና አዲተሩን ይረዳል፤

ለ) ለምክር ቤቱ በሚቀርቡት የመንግሥት ሂሳብ ዘገባ (የተጠቃለለ ፈንድ ሂሳብ)፣ የመሥሪያ ቤቱን ሥራዎች የሚያመለክት ዓመታዊ ዘገባ እና ልዩ ዘገባዎች ላይ ከመፈረም በስተቀር ዋና አዲተሩ እና የአዲት ሥራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተሮች በሌላ ጊዜ በመተካት

c) shall carryout other duties assigned by the Federal Auditor General.

4/ Powers and duties of Support Operation Branch Deputy Auditor General:

a) shall assist the Federal Auditor General by planning organizing, leading, coordinating and supervising Support Operation Branch of the office,

b) shall carryout duties of Auditor General and Audit branch Deputy Auditor General in their absence except signing the Audit report of consolidated account annual performance report of the office to be presented for the parliament;

c) shall carryout other duties assigned by the Federal Auditor General.

PART FIVE
MISCELLANEOUS PROVISIONS

15. Budget and Auditing

1/ proportionate quarterly appropriations of the operational budget of the approved budget of the office of the Federal Auditor General shall be deposited in advance in the bank account opened in the name of the Office of the Federal Auditor General.

2/ the Accounts of the Office of the Federal Auditor General shall be audited by a body to be designated by the Council of House of the Peoples' Representatives or by the president of the Federal Republic, where the Council is not in session, as the case may be.

ተግባራቱን ያከናውናል፤

ሐ) በፌዴራል ዋና አዲተር የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡

ክፍል አምስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፲፮. በጀትና ሂሳብ ምርመራ

፩/ ለፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ከተፈቀደው በጀት ውስጥ የየሰሰት ወር ድርሻ የሆነው የሥራ ማስኬጃ በፌዴራል ዋናው አዲተር መሥሪያ ቤት ስም በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ውስጥ በአንድ ጊዜ በቅድሚያ እንዲቀመጥ ይደረጋል፡፡

፪/ የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ሂሳብ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ምክር ቤቱ በሥራ ላይ በማይሆንበት ጊዜ በፌዴራል ሪፐብሊኩ ፕሬዚዳንት በሚሰየም ገለልተኛ አዲተር ይመረመራል፡፡

፱ሺ፫፻፵፱

፲፯. ስለአዲት ሥርዓት ወሰን እና የጊዜ ገደብ

፩/ የፌዴራል ዋና አዲተር አንድን ሂሳብ አዲት ሲያደርግ እንደነገሩ ሁኔታ አንድ በአንድ፣ በዝርዝር ወይም በአልፎ አልፎ የአዲት ዘዴ ሊመረምር ይችላል፡፡ ቢሆንም በዚህ አዋጅ አንቀፅ (፲፫) ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) መሠረት ሂሳቦችን አዲት አድርጎ በሚያቀርበው ዘገባ ውስጥ ለእያንዳንዱ ሂሳብ ያመራመሩን ሁኔታና ጥልቀት መግለፅ አለበት፤

፪/ የፌዴራል ዋና አዲተር የሚያደርጋቸው ምርመራዎች ከሚመረመረው የበጀት ዓመት ወደኋላ ከሁለት በጀት ዓመታት ማለፍ የለባቸውም፡፡ ነገር ግን በእርሱ ግምት ወንጀል መፈጸሙን ያመነ እንደሆነ ከተባሉት ሁለት

16. Audit Procedure and Period of Limitation

1/ the Federal Auditor General may audit accounts in full or by a system of spot-checking which-ever he deems it appropriate in a given case provided, however, that any report which he submits, in accordance with sub-Articles (1) and (2) of Article 13 of this Proclamation concerning the results of Audits of the accounts, shall contain a statement describing the nature and extent of the audit performed with respect to each account.

2/ the Federal Auditor General shall not perform audits covering beyond a period of two fiscal years prior to the fiscal year upon which the audit is to be performed unless he believes that a crime has been committed.

3/ the Federal Auditor General shall carry out Audits based on International Standard of Supreme Audit Institutions.

17. Duties of Persons to be Audited

1/ any individual, employees or an official, upon request by the Federal Auditor General, Auditors of the Office of the Federal Auditor General or Representatives of the Federal Auditor, General, shall, forthwith, make available correct and complete books, documents, ledgers, vouchers and all other documentary or oral evidence which the Auditors deemed it useful and necessary for auditing.

2/ any person who has had in his custody or has paid or has expended or is in charge of the accounts of the money and property of the organs auditable by the office of the Federal Auditor General under the provisions of this proclamation, shall, upon request, have the obligation to have his accounts audited.

የበጀት ዓመት ወደኋላ አልፎ ሲመረመር ይችላል።

፫/የፌዴራል ዋና አዲተር የሂሳብ ምርመራ ሲያደርግ በዓለም አቀፍ የመንግሥት የአዲት ደረጃዎች መሠረት ይሆናል።

፲፮.የተመርማሪዎች ግዴታ

፩/የፌዴራል ዋና አዲተር፣ የመሥሪያ ቤቱ አዲተሮች ወይም የፌዴራል ዋናው አዲተር ወኪሎች ለምርመራ ጠቃሚና አስፈላጊ የሚመስሏቸውን መጻሕፍት፣ መዘክሮች፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች የጽሑፍና የቃል መረጃዎች ሁሉ ሲጠይቁ የተጠየቀው ግለሰብ፣ ሠራተኛ ወይም ባለሥልጣን በትክክልና በተሟላ አኳኋን ወዲያውኑ የማቅረብ ግዴታ አለበት።

፪/የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት እንዲቆጣጠራቸው በዚህ አዋጅ ሥልጣን የተሰጠው አካላትን ገንዘብ ወይም ንብረት የተረከበ፣ ወጪ ያደረገ፣ የከፈለ ወይም ለሂሳቡ ኃላፊ የሆነ ማንኛውም ሰው ሲጠየቅ ሂሳቡን

፱ሺ፫፻፵፱ ፲ የማስደረግ ግዴታ አለበት።

፻

፫/ ተመርማሪ መሥሪያ ቤቶች በፌዴራል ዋና አዲተር በተላኩ ሪፖርቶች በተገለፁ ግኝቶች ላይ ተገቢውን የእርምጃ እርምጃ እንዲወስዱ በተሰጡ የማሻሻያ ሃሳቦችና አስተያየቶች መሠረት ከ፲፮ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እርምጃ የመውሰድ ግዴታ አለባቸው። የወሰዱትን እርምጃ እና ለመውሰድ ካልቻሉ ምክንያቱን በመግለጽ ለፌዴራል ዋናው አዲተር መሥሪያ ቤት ከላይ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ ማሳወቅ አለባቸው።

፬/ የፌዴራል ዋና አዲተር ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያቀርበው ሪፖርት ውስጥ ድክመት የታየባቸው መሥሪያ ቤቶች ኃላፊዎች በታዩት ድክመቶች ላይ

3/auditee entities are obliged to take corrective measures, within 15 days from the date of delivery, on recommendations and comments included in the audit reports sent to them by the Federal Auditor General; if they are unable to take such measures, shall inform the same and the reasons thereof to the Federal Auditor General within the period specified herein.

4/ the Head of any audited office, whose weaknesses were commented in the report of the Federal Auditor General submitted to the Council of of the House of Peoples’ Representatives, shall have the duty to take appropriate remedial measures and inform same to the Council of the House of Peoples’ Representatives and the Federal Auditor General.

5/ all audit entities shall prepare and provide office for the staff of Federal Auditor General to discharge duties and responsibilities of their office.

18. Duty to Co-operate

All offices and person shall Co-operate in providing necessary support to enable the office to exercise its power and discharge its responsibility.

19. Code of conduct and protection from liability of Auditor General and staff of the office of the Federal Auditor General

1/ all auditors of the office shall discharge their duties, adhering to professional code of conduct issued by the Federal Auditor General

2/ Auditor General Deputy Auditors General and other auditors of the office shall not be liable for the Audit

አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ ወስደው ይህንኑ ለምክር ቤቱና ለፌደራል ዋናው ኦዲተር የማሳወቅ ግዴታ አለባቸው።

፮/ማንኛውም ተመርማሪ የፌደራል ዋና ኦዲተር ተግባርና ኃላፊነቱን ለመወጣት ይቻላው ዘንድ የመደበው ኦዲተር ሥራውን ለማካሄድ የሚያስችለውን ቢሮ አዘጋጅቶ የመስጠት ግዴታ አለበት።

፲፰. የመተባበር ግዴታ

መሥሪያ ቤቱ ሥልጣኑንና ተግባሩን ሥራ ላይ ለማዋል እንዲችል ማንኛውም መስሪያ ቤት እና ሰው አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት ይኖርበታል።

፲፱. የኦዲት ባለሙያዎች የሙያ ሥነ-ምግባርና የሙያ ክለሳ

፩/ የመ/ቤቱ ኦዲተሮች ዋና ኦዲተሩ የሚያወጣውን የሙያ ሥነ-ምግባር አክብረው የመሥራት ግዴታ አለባቸው።

፪/ዋና ኦዲተሩ፣ ምክትል ዋና ኦዲተሮችና ተሮች የሀገሪቱን ህግና የሙያ ሥነ-ምግባር እና ዓለም አቀፍ የመንግስት ኦዲት ደረጃዎችን አክብረው በሚያከናውኑት የኦዲት ሥራዎች ምክንያት አይከሰሱም።

፫/ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ሥራ ተዘጋጅተው በዋና ኦዲተሩ የሚቀርቡ ሪፖርቶች እንደ ሕዝብ ተወካዮች ሪፖርቶች አካል ሆነው ይቆጠራሉ። በእነዚህ ሪፖርቶች መነሻነት በዋና ኦዲተር ላይ ምንም ዓይነት የፍትሐ ብሔርም ሆነ የወንጀል ክሶች አይመሠረቱም።

፳. የማሳወቅ ግዴታ

፩/ የፌደራሉ በዋናው ኦዲተር ኦዲት ሲያከናውን በጉዳዩ ላይ ወንጀል መሠራቱን ያመነ እንደሆነ ይህንኑ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ለጠቅላይ ዐቃቤ ህግ እና ለሌሎች ጉዳዩ

activities they have conducted in good faith.

3/ all report of the Auditor General published for the benefit of parliament shall be treated as parliamentary report and shall enjoy all privilege accorded to parliamentary report No civil or criminal proceedings shall be instituted on the basis of this reports against the Auditor General or its staff.

20. Duty to Notify

1/ the Federal Auditor General shall notify House of People Representative, Ethics and Anti-Corruption Commission, Attorney General and the head of the audited Federal Government Office or Organization concerned where, in the course of his auditing, he has reasons to believe that an offence has been committed.

2/Office of the Federal Auditor General shall immediately be notified up on the following situation:

- a) when regulations or directives issued in relation to Government budget, Accounting, receipt and payment systems by Federal or Regional Governments.
- b) When Federal Government related agreement are established, modified or terminated,
- c) upon establishing budget administration related agreement between Federal and regional Governments or with non-Federal or regional related entities.
- d) Plan of majors that could fundamentally alter present financial management practice by

ለሚመለከተው አዲት ተደራጊ መሥሪያቤት ወይም ድርጅት የበላይ ኃላፊ ያሳውቃል፡፡

፪/ የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ሳይዘገይ ለፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ሊገለጽለት ይገባል፤

ሀ) የፌዴራሉ መንግሥት ባለስልጣናት በጀት አያያዝን ወይም ከመንግሥት ደረሰኝና ክፍያ ጋር የተያያዙ ጠቅላላ ደንቦችን ወይም መመሪያዎችን ሲያወጡ ወይም ሲተረጉሙ፤

ለ) የፌዴራል መንግሥቱን የሚመለከቱ ስምምነቶች ሲመሠረቱ፤ መሠረታዊ ለውጥ ሲደረግባቸው ወይም ሲቋረጡ፤

ሐ) በክልል መንግሥት እና ከፌዴራል አስተዳደር ውጭ ባሉ አካላት ወይም በክልል ባለሥልጣናት መካከል የፌዴራል መንግሥቱን የበጀት አስተዳደር የሚመለከቱ ስምምነቶች ሲፈፀሙ፤

መ) የፌዴራል መንግሥቱ ባለሥልጣናት በፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱ ላይ መሠረታዊ ለውጥ ሊያስከትሉ የሚችሉ ድርጅታዊ ወይም ሌሎች እርምጃዎችን በሥራ ላይ ለማዋል ሲያቅዱ፡፡

፳፩.ጥፋትና ቅጣት

፩/ ማንኛውም ሰው፡-

ሀ) የፌዴራል ዋናው አዲተር በቀጥታ ወይም በአዲተሮቹ ወይም በወኪሎቹ አማካይነት ለምርመራ እንዲቀርብለት የሚጠይቀውን መጻሕፍት፤ መዘክሮች፤ መዝገቦች፤ ሰነዶችና ሌሎች የጽሑፍ ወይም የቃል መረጃዎች ያላቀረበ፤ ወይም

ለ) ለፌዴራል ዋናው አዲተር፤ ለመሥሪያ

Federal Government Authorities.

21. Offences and Penalty

1/ any person who:

a) fails to produce or make available books, documents, ledgers, vouchers or any other documentary or oral evidence which the Federal Auditor General directly or through his employees or his representatives requires for auditing; or

b) gives to the Federal Auditor General, the Auditors of the Office of the Federal Auditor General or its representatives any information which he knows to be false or which he has no reason to believe to be true; or

c) Obstructs the proper carrying out of the functions of the Federal Auditor General; or

d) fails to take measures, within in a reasonable time from the date of delivery, on recommendations and comments included in the audit report of the Federal Auditor General; or fails to comply with the provisions of this Proclamation when he is required to do so;

shall be punished with imprisonment from 5 to 7 years or with a fine or Birr 10,000 to 30, 000 (ten thousand to thirty thousand) or with both such fine and imprisonment.

2/ any Auditor who:

a) in consideration for the performance or for the omission of an act in violation of the duties proper to his office solicits, exacts a promise of or receives a

ቤቱ አዲተሮች ወይም ለወኪሎች ሀሰተኛ መሆኑን እያወቀ ሀሰተኛ መረጃ የሰጠ ወይም እውነተኛ መሆኑን ለማመን ምክንያት ሳይኖረው ማናቸውንም መረጃ የሰጠ፤ ወይም

ሐ) የፌዴራል ዋናው አዲተር ሥራ በሚገባ እንዳይከናወን ያሰናከለ፤ ወይም

መ) ያለበቁ ምክንያት በፌዴራል ዋናው አዲተሩ በቀረቡ አዲት ሪፖርቶች በተሰጡ የማሻሻያ አስተያየቶችና ሃሳቦች ላይ በወቅቱ እርምጃ ያልወሰደ፤ ወይም በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት መፈፀም ሲኖርበት ለመፈጸም ፈቃደኛ ሆኖ ያልተገኘ፤

እንደሆነ ከአምስት እስከ ሰባት ዓመት በሚደርስ እሥራት ወይም ከብር ፲ ሺ እስከ ብር ፱ ሺ (አሥር ሺ ብር እስከ ሰላሳ ሺ ብር) የገንዘብ መቀጫ ወይም በሁለቱም ይቀጣል፡፡

፪/ ማንኛውም አዲተር፡-

ሀ) የሥራ ግዴታውን ለመፈጸም ወይም በኃላፊነቱ ወይም በሥራ ግዴታው ማድረግ የሚገባውን ላለማድረግ ወይም ማድረግ የማይገባውን ለማድረግ ስጦታ፤ ገንዘብ ወይም ሌላ ጥቅም እንዲሰጠው የጠየቀ፤ የተስፋ ቃል የተቀበለ ወይም የቀረበለትን የወሰደ፤ ወይም

ለ) ለሚያደርገው የሂሳብ ምርመራ ተመርማሪው ያቀረበለት ሰነድ ሐሰተኛ መሆኑን እያወቀ እንደትክክለኛ ሰነድ ከያዘለት ወይም ትክክለኛነቱን እያወቀ ሊይዘለት የሚገባውን በሰነድ ሳይቀበለው የቀረ፤ ወይም

ሐ) የፌዴራል መንግሥት ገንዘብ

gift, money or any other advantage; or

b) accepts any auditable document as genuine where he knows that it is not or unduly rejects any valuable document submitted to him by the one to be audited; or

c) defrauds or cooperates with others by creating conducive conditions so that they can defraud or conspires in defrauding money of the Federal Government; or

d) with intent to obtain or procure undue advantage for himself or to a third person or to cause a harm on any other person, causes to disappear or falsify or cause to be falsified or forges any books, documents, ledgers, vouchers or any other evidence submitted to him by the one to be audited

shall be punished with imprisonment from 5 to 7 years or with a fine or Birr 10,000 to 40, 000 (ten thousand Birr to forty thousand Birr) or with both such fine and imprisonment.

22. Power to Issue Regulation and Directives

1/ the House of Peoples’ Representatives may issue regulation for the effective implementation of this proclamation.

2/ for effective implementation of this proclamation the Office of Federal Auditor General may issue all the necessary directives.

ያዎብረበረ ወይም ሌላ ሰው እንዲያዎብረብር ሁኔታዎችን በማመቻቸት የተባበረ ወይም ያሴረ፣ ወይም

መ) ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለራሱ ለማግኘት ወይም ለሌላ ሰው ለማስገኘት ወይም ሌላ ሰውን ለመጉዳት በማሰብ፣ በተመርማሪው የቀረቡለትን መጻሕፍት፣ መዘክሮች፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች ማናቸውንም መረጃዎች እንዲጠፋ ያደረገ ወይም ወደ ሐሰት የለወጠ ወይም እንዲለወጡ ያደረገ

እንደሆነ ከአምስት እስከ እሥር ዓመት በሚደርስ እሥራት እና ከብር ፲ ሺ እስከ ብር ፵ ሺ (ከብር አሥር ሺህ እስከ ብር አርባ ሺ) በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ወይም በሁለቱም ይቀጣል፡፡

፳፪. ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

፩/ የሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም አስፈላጊ የሆነ ደንብ ሊያወጣ ይችላል፤

፪/ የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መሥሪያ ቤት ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል፡፡

፱ሺ፫፻፵፱

፳፫. የተሻፍና ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች

፩/ የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መሥሪያ ቤትን ለማቋቋም የወጣው አዋጅ ቁጥር ፯፻፷፱/፪ሺ፪ በዚህ አዋጅ ተሻሯል፤

፪/ ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ አዋጅ በተጠቀሱ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም፡፡

፳፬. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ

23. Repeal and Non-Applicability

1/ the Proclamation to establish the Office of the Auditor General Proclamation No. 669/2010 is hereby repealed.

2/ any Laws and Regulations which are inconsistent with this Proclamation shall not apply to matters provided for in this Proclamation.

24. Effective Date

This Proclamation shall enter into force up on the date publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 21st day of September, 2016

MULATU TESHOME (DR.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ መስከረም ፲፩ ቀን ፪ሺ፰ ዓ.ም

ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት